



ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት
Lycée Guebre-Mariam
Addis-Ababa Ethiopia



መጋቢት 17 ቀን 2005 ዓ.ም.

አዲስ አበባ

የገብረ ማርያም ት/ቤት 65ኛ ክብረ በዓል

ለክቡራትና ክቡራን የት/ቤቱ ማህበረሰብ
ለክቡራትና ክቡራን የቀድሞ የት/ቤቱ ተማሪዎች

መጋቢት 6 ቀን 1940 ዓ.ም. ወደ መቶ የሚሆኑ ተማሪዎች አሁን ካለው የት/ቤቱ ቅጥር ግቢ አጠገብ ባለው ሕንፃ ውስጥ በተከፈተው አዲስ የገብረ ማርያም ት/ቤት ተመዝግበው ትምህርት ጀመሩ።

በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ፈረንሳይያን እንዲሁም ከአርባ በላይ ከሚሆኑ የሌሎች አገራት ተወላጅ የሆኑ ጎልማሶች በዚህ ት/ቤት ሲማሩ፣ ትምህርት ሲቀስሙ፣ በርካቶቹ ባካሎሪያቸውን ሲያገኙ እነሆ 65 ዓመት ሆነ። ጠንክሮ መስራትን፣ ጥራትን እንዲሁም አዲስ ነገር ማወቅን መሰረት ያደረገን ትምህርት ቀስመው፣ በመቻቻልና በፍትህ መርሆዎች ታንፀው በመላው ዓለም ኑሯቸውን መስርተዋል።

ዓመቱን ሙሉ (እ.ኤ.አ. 2013 ዓ.ም.) በተለያዩ ዝግጅቶች የምናከብረው ይህ ክብረ በዓል በኢትዮጵያና በፈረንሳይ መንግስታት ፍላጎት የተመሰረተውን ት/ቤት ታሪክ የምንዘክርበት፣ ለዚህ አመርቂ ውጤት ጠንክረው የሰሩትን የምናመሰግንበት፣ የፈረንሳይ የትምህርት ሥርዓትን ጥራት የምናስታውስበት፣ የቀድሞ ተማሪዎችን ስኬት፣ ትምህርትና ሞያ የምናጠናክርበት እንዲሁም የት/ቤቱንና የተማሪዎቹን የወደፊት እቅድ የምናወጣበት አጋጣሚ ይሆናል።

ከምስረታው ጊዜ ጀምሮ የፈረንሳይኛ ተናጋሪ ዲፕሎማቶችን ልጆች በገብረ ማርያም ት/ቤት የሚያስተምረው የአፍሪካ ሕብረትም በዚህ ዓመት 50ኛውን ክብረ በዓል ያከብራል።

አፍሪካን ከመላው ዓለም የሚያገናኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድም በርካታ የቀድሞ ተማሪዎችን በአመራር ደረጃ ያሰማራ ሲሆን ሠራተኞቹም ልጆቻቸውን በት/ቤት ያስተምራሉ።

ከነዚህ ሁለት ተቋማት ጋር ያለን ግንኙነት በተዘዋዋሪም ቢሆን ለአገሪቷ ብልፅግና (የመጀመሪያው የአውሮፕላን አብራሪ በፈረንሳይ የተማረ መሆኑን ጨምሮ) እንዲሁም አዲስ አበባ የአፍሪካ ዲፕሎማሲ መዲና ለማድረግ ት/ቤቱ የተጫወተውን እንዲሁም እየተጫወተ ያለውን ሚና ያስታውሰናል።

ከፈረንሳይ ኤንባሲና ከቀድሞ የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማህበር ጋር በመተባበር ይህንን የ65ኛ ክብረ በዓል ለማክበር የሚከተለው ፕሮግራም ታቅዷል፡-

- **አርብ መጋቢት 27 ቀን 2005 ዓ.ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ**
የተከበሩ የፈረንሳይ አምባሳደርና የኤም.ኤል.ኤፍ. ዋና ዳይሬክተር በተገኙበት፣ የአለም አቀፍ የፍራንኮፎኒ ድርጅትን በሚወክሉት በተከበሩ አምባሳደር የሚመራ የቃል ፅሕፈት ውድድር አሸናፊዎች የሽልማት ፕሮግራም
- **አርብ ሚያዝያ 4 ቀን 2005 ዓ.ም.**
የተለያዩ ዜግነት ባላቸው ተማሪዎች የተዘጋጀ የባህል ቀን
- **ሐሙስ ግንቦት 8 ቀን 2005 ዓ.ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ**
በሽራተን አዲስ የተዘጋጀ ምሽት
- **ቅዳሜ መስከረም 5 ቀን 2006 ዓ.ም.**
ት/ቤቱን ማስተዋወቂያ ቀን፡- የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች፣ ትምህርታዊ ገለጻዎች፣ ምስክርነት እንዲሁም ውይይቶች የሚዘጋጁበት
- **ቅዳሜ ታኅሣሥ 5 ቀን 2006 ዓ.ም.**
የተለያዩ የስፖርት ውድድሮች፣ ትርጉሞች፣ ጨዋታዎች የሚዘጋጁበት ኬርሜስ
- **ታኅሣሥ 2006 ዓ.ም.**
"የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማስታወሻ 1940 - 2006 ዓ.ም." እና የቀድሞ የገብረ ማርያም ት/ቤት ተማሪዎች ማውጫ (ዳይሬክተሪ) ህትመት

በተጨማሪ ሌሎች ዝግጅቶች በታቀደው ፕሮግራም ውስጥ ተካተው ክብረ በዓሉን ያደምቃሉ። ይህንን ክብረ በዓል የሚያዘጋጀው ኮሚቴም ማንኛውንም በጎ ፈቃድ እንደሚቀበል እንድንገልፅላቸው ሲወክለኝ በደስታ ነው።

ከምስጋና ጋር
ርዕሰ መምህር